

Waggaa 9^{ffaa} Lak. 12
 ዓመት ቁጥር 12
 9th year No. 12



Finfinnee, Hagayya 5/1994
 ፌታሪት ክልል ቁጥር 12
 Addis Ababa, August 11, 2002

MAGALATA OROMIYAA

መ ገ ለ ተ አ ሮ ሚ ያ

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo 5-90	Too'annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፖ/ቤት ጠባቂነት የወጣ	Lakk. S. Poostaa 101769 የፖ.ሣ.ቁጥር P.O.Box
የንጹ ዋጋ Unit Price		
QABEENTAA Labsii lakk. 60/1994 Labsii hundeessaa Mana Marii fi Waajjira Qindeessiiu Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS Naannoo	ማውጫ አዋጅ ቁጥር ፳/፲፱፻፺፬ የኦሮሚያ ክልል የኤች አይቪ/ኤድስ ምክር ቤትና የኤች አይቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣ ጠሪያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤትን ለማቋቋም የወጣ	CONTENT Proclamation No. 60/2002 A Proclamation to Establish HIV/ AIDS Council and HIV/AIDS Preven tion and Control Office
Oromiyaa fuula 1	አዋጅ 18 ፩	Page 1

Labsii lakk. 60/1994
 Labsii Mana Marii fi Waajjira Qindeessiiu Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS Naannoo Oromiyaa Hundeessuudhaaf bahe

HIV/AIDS'n rakkoo fayyaa fi misoomaa tahuusaa hubachuudhaan;
 HIV/AIDS'n waggootii dabran Naannicha keessatti ariitiin tamsaa'uu-dhaan rakkoofi duuti ummaticarraan gahaa jiru guddaa tahee waan argameef;

Tamsa'inni HIV/AIDS yeroodhaan yoo ittisamuu baate miidhaa guddaa dhaloota har'aatiifi dhaloota dhufaa gahu dursanii hubachuudhaan;

Tattaaffii dhaabbattoonni mootummaafi mit-mootummaa akkasumas kutaaleen hawaasaa garaagaraa kannaan Naannicha keessa jiran weerara kana ittisuufi nageenya hubamtootaa eeguuf godhan kan qindeessuufi Naannicha keessatti qaama imaammata HIV/AIDS hojiirra oolchu hundeessuun waan barbaachiseef;

Akkaataa Heera Naannichaa keewwata 49(3)(a) tiin kan kanatti aanu labsameera:

- Mata Duree Gabaabaa**
 Labsiin kun 'Labsii Hundeessaa Mana Marii fi Waajjira Qindeessiiu Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS Naannoo Oromiyaa Lakk. 60/1994' jedhamee waamamuu ni danda'a.

አዋጅ ቁጥር ፳/፲፱፻፺፬
 የኦሮሚያ ክልል የኤች አይቪ/ኤድስ ምክር ቤትና የኤች አይቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ኤች አይቪ/ኤድስ የጤና እና የልማት ችግር መሆኑን በመረዳት፤

ኤች አይቪ/ኤድስ ባለፉት ዓመታት በክልሉ ውስጥ በፍጥነት በመሠራጨት በሕዝቡ ላይ እያደረሰ ያለው ችግር እና ሞት ከፍተኛ ሆኖ ስለተገኘ፤

የኤች አይቪ/ኤድስ ሥርዓት በጊዜ ካልተገታ በአዲሱ እና በመጨረሻው ውልድ ላይ የሚያደርሰውን ከፍተኛ ጉዳት በመረዳት፤

የመንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ጥረት እንደዚሁም ክልሉ ውስጥ የሚገኙት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይህን ወረርሽኝ ለመከላከል እና የተጠቀሰውን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ድጋፍ የሚያስተባብር እና በክልሉ ውስጥ የኤች አይቪ/ኤድስን ፖሊሲ የሚያስፈጽም አካል ማቋቋም ስላለ ፈለገ፤

በክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፱/፫/ሀ መሠረት ከዚህ የሚከተለው ታውጇል፡

- አጭር ርዕስ**
 ይህ አዋጅ "የኦሮሚያ ክልል የኤች አይቪ/ኤድስ ምክር ቤትና የኤች አይቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፳/፲፱፻፺፬" ተብሎ ሊጠራ ይችላል፡፡

Proclamation No. 60/2002
**A PROCLAMATION TO
 ESTABLISH HIV/AIDS COUNCIL
 AND HIV/AIDS PREVENTION
 AND CONTROL OFFICE.**

WHEREAS, it is recognized that HIV/AIDS has been spread fast and caused serious problem and death on the public for the last years in the Region;

WHEREAS, it has become necessary to establish an organ that implements HIV/AIDS policies and coordinates the efforts of governmental and non-governmental organizations and various parts of the society in the Region to prevent the pandemic and protect the victims;

NOW, THEREFORE, in accordance with article 49(3) (a) of the Regional Constitution, it is hereby proclaimed as follows:

- Short Title**
 This Proclamation may be cited as "A Proclamation to Establish HIV/AIDS Council and HIV/AIDS Prevention and Control Office No. 60/2002."

2. Hiika Akkaataan seensa jechichaa hiikaa biraa kan keennisiisuuf yoo tahee malee Labsii kana keessatti: 1) “Mootummaa Naannoo” jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 2) “Ittisuu” jechuun Vaay irasiin dhukkubicha fidu jechuunis HIV/AIDS’n kutaa haw aasaa kan Vaayirasichaan hin qabaminitti akka hin dabarre gochuudha. 3) “To’achuu” jechuun hordof-fiifi tarkaanfii tamsa’ii aafi miidhaa HIV/AIDS’n fidu salphisuu fudhatamuudha. 4) “Mana Marii” jechuun Manneen Marii Ittisaafi To’annoo HIV/AIDS Naannoo godinaa, aanaafi gandaati.	፩. ትርጓሜ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤ ፩. “የክልል መንግሥት” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ነው። ፪. “መከላከል” ማለት በሽታውን የሚያመጣው ቫይረስ ማለትም ኤች አይቪ/ኤድስ ወደ በቫይረሱ ያልተያዘ ህብረተሰብ ክፍል እንዳይተላለፍ ማድረግ ነው። ፫. “መቆጣጠር” ማለት ኤች አይቪ/ኤድስ የሚያመጣውን ጉዳት እና ሥርዓት ለመግታት የሚወሰድ ክትትልና እርምጃ ነው። ፬. “ምክር ቤት” ማለት የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ የኤች አይቪ/ኤድስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ምክር ቤቶች ናቸው።	2. Definitions Unless the context requires otherwise, in this Proclamation: 1. “Regional Government” means the Oromia Regional government. 2. “Prevention” means stop the transmission of HIV/AIDS virus from the affected to the unaffected people. 3. “Control” means follow up and measure taken to minimize the spread and harm of HIV/AIDS. 4. “Council” means regional zonal, district and kebele HIV/AIDS prevention and control Council.
3. Hundeeffama 1. Manni Marii fi Waajjirri Qindeessittuu Ittisaafi To’annoo HIV/AIDS Naannoo Oromiyaa (kanaan booda “Mana Marii” ykn “Waajjira” jedhamee kan waamamu) qaama seerummaa qabu ta’ee Labsii kanaan hundeeffameera. 2) Ittiwaamamni: (a) Mana Marii Naannoo, Mana Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif; (b) Mana Marii godinaa, Mana Marii Naannootiifi mana marii bulchiinsa godinaatiif; (c) Mana marii aanaa, mana marii godinaatiifi gana marii bulchiinsa aanaatiif; (d) Mana marii gandaa mana marii aanaatiifi mana marii bulchiinsa gandaatiif taha.	፫. መቋቋም ፩. የኦሮሚያ ክልል የኤች አይቪ/ኤድስ ምክር ቤት እና የኤች/አይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት (ከዚህ በኋላ “ምክር ቤት” ወይም “ጽ/ቤት” ተብሎ የሚጠራ) ሕጋዊ ሰውነት ያለው ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሞል። ፪. ተጠሪነት፡ ሀ) የክልል ምክር ቤት፡ ለክልሉ መንግሥት መስተዳድር ም/ቤት፤ ለ) የዞን ምክር ቤት፡ ለክልል ምክር ቤት እና ለዞኑ መስተዳድር ም/ቤት፤ ሐ) የወረዳ ም/ቤት፡ ለዞን ምክር ቤት እና ለወረዳ መስተዳድር ም/ቤት፤ መ) የቀበሌ ም/ቤት፡ ለወረዳ ም/ቤት እና ለቀበሌ መስተዳድር ም/ቤት ይሆናል። ፫. የምክር ቤቱ ዓላማ ፩. ኤች አይቪ/ኤድስን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ በተቀናጀ መልክ በማጠናከር ህብረተሰቡ ከዚህ ወረርሽኝ ራሱን ጠብቆ መጪውት ውልድ በኤድስ በሽታ እንዳይጠቃ መከላከል፤ ፪. በኤድስ ምክንያት እየደረሰ ያለውን የማሕበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊና የሥነ-ልቦናዊ ተፅዕኖና ችግር መቀነስ ወይም ማስወገድ፤ ፫. አደረጃጀት፡ የኤች አይቪ/ኤድስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ጉዳይ አስፈፃሚ አካላት ከዚህ የሚከተሉት ይሆናሉ። ፩. በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ እና በቀበሌ ደረጃ ምክር ቤት፤ ፪. የክልል ምክር ቤት ቦርድ እና የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ ምክር ቤት ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ፤ ፫. የዞን እና የወረዳ ማስተባበሪያ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሊኖራቸው ይችላል።	3. Establishment 1. The HIV/AIDS council and prevention and control coordination office of Oromia (herein after referred to as “Council” or “Office”) has been established by this proclamation. 2. The accountability of: a) The Regional Council shall be to the Regional Administrative Council; b) The zonal council shall be to the regional council and to the zonal administrative Council. c) The district council shall be to the zonal council and to the district administrative council; d) The kebele council shall be to the district council and to the kebele administrative council;
4. Kaayyoo Mana marichaa 1) Sochii HIV/AIDS ittisuufi to’achuu bifa qindaaween cimsuudhaan hawaasichi weerara kanarraa of eegee dhaloonni dhufaa jiru dhukkuba AIDS’n akka hin hubamne ittisuu; 2) Dhiibbaalee fi rakkoolee hawaasummaa, diinagdummaafi xiin-sammuu kan sababii AIDS’n gahaa jiru hir’isuu ykn dhabamsiisuu. 5. Gurmaa’ina Qaamootni Raawwachiistuu dhimma Ittisaafi To’annoo HIV/AIDS kan armaan gadii ta’u: 1) Sadarkaa Naannoo, godinaa, aanaa fi gandaatti Mana Marii; 2) Bordii Mana Mari Naannoo fi koree hojii raawwachiifuu mana marii godinaa, aanaafi gandaa; 3) Waajjira qindeessiituu kan damee godinaafi aanaa qabaachuu malu.	፬. ላማና ልማት ፩. ኤች አይቪ/ኤድስን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ በተቀናጀ መልክ በማጠናከር ህብረተሰቡ ከዚህ ወረርሽኝ ራሱን ጠብቆ መጪውት ውልድ በኤድስ በሽታ እንዳይጠቃ መከላከል፤ ፪. በኤድስ ምክንያት እየደረሰ ያለውን የማሕበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊና የሥነ-ልቦናዊ ተፅዕኖና ችግር መቀነስ ወይም ማስወገድ፤ ፫. አደረጃጀት፡ የኤች አይቪ/ኤድስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ጉዳይ አስፈፃሚ አካላት ከዚህ የሚከተሉት ይሆናሉ። ፩. በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ እና በቀበሌ ደረጃ ምክር ቤት፤ ፪. የክልል ምክር ቤት ቦርድ እና የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ ምክር ቤት ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ፤ ፫. የዞን እና የወረዳ ማስተባበሪያ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሊኖራቸው ይችላል።	4. Objectives of the Council 1. Strengthen and coordinate the prevention and control activities of HIV/AIDS to prevent the new generation from the pandemic. 2. Minimize or avoid social, economical and psychological impacts and problems of AIDS. 5. Organization The following shall be the HIV/AIDS prevention and control implementing organs: 1. The council at regional, zonal, district and kebele level; 2. The Board of Regional Council and executive committee of Zonal, district and kebele council; 3. Zonal and district branch coordination offices.

6. *Miseensota Mana Marii*

- 1) Manni Marii Naannoo Miseensoota kanatti aanan kan 80-100 hincaallee qabaata:
 - 1) Pirezidaantii Mootummaa Naannichaa .. Dura taa'aa;
 - 2) Itti aanaa Pirezidaantii " I/ A dura taa'aa;
 - 3) Af-yaa'ii Caffee Naannoo Miseensa;
 - 4) Itti aanaa Af-yaa'ii Caffee Naannoo "
 - 5) Hog. waajjiroota muum-meeyyii "
 - 6) Hog. biiroolee, kom ishiinootaa, abbootii taa yitaafi waajjiraalee "
 - 7) Dura taa'oota manneen marii bulchiinsa godinaalee "
 - 8) Itti gaafatamtoota waajjira I/T/HIV/AIDS godinaalee .. "
 - 9) Itti gaafatamtoota qajeelcha fayyaa godinaalee "
 - 10) Bakka bu'oota dhaabbatoota amantiifi mit-mootummaa..... "
 - 11) Bakka bu'oota waldootaa adda addaa "
 - 12) Bakka bu'oota waldaa namoota HIV/AIDS wajjin jiraatanii "
 - 13) Nama ykn ogeessa be-ekamoo "
 - 14) Hog. Waajjira I/T/HIV/AIDS Naannoo ... Miseensaafi barreesaa
 - 15) Akkuma barbaachisummaasaanitti qaamoota biroo miseensa
- 2) Keewwata Kana Keewwata Xiqqaa (10), (11), (12), (13) fi (15) Kan eeraman eenyuummaafi baay'inni miseensota tuqamanii Mana Mariitiin Murtaa'a.

7. *Aangoofi Hojii Mana Marichaa*

- Manni Marii Naannoo aangoofi hojii kanatti aanu ni qabaata:
- 1) Imaammata HIV/AIDS kan Mootummaa Feederaalaatiin bahe haala qabatamaa Naannichaatiin hojiirra ooluu isaa ni hordofa; ni to'ata;
 - 2) Karoorra Waliigalaa Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS dhiyaatuuf qoratee ni raggaasa; ni hordofa, ni to'ata;
 - 3) Gabaasa raawwannaa hojii kanneen qaama dhimmi ilaaluun dhiyaatuuf ni dhaggeeffata; ni qorata; ni raggaasa; qajeelfama barbaachisaa tahe ni kenna;
 - 4) Miseensota Boordii Mana Marii Naannoo 5-9 ta'an ni fila, dura ta'aafi Barreesaa ni moggaasa;

፮. የምክር ቤት አባላት

- ፩. የክልል ምክር ቤት ከዚህ የሚከተሉት ከ፱-፻ የማይበልጡ አባላት ይኖረዋል ።
 - ፩. የክልሉ መንግሥት ፕሬዝዳንት ... ሊቀመንበር
 - ፪. የክልሉ መንግሥት ም/ፕሬዝዳንት . ም/ሊቀመንበር
 - ፫. የጨፌ አፈጉባኤ አባል
 - ፬. የጨፌ ም/አፈጉባኤ አባል
 - ፭. የጠቅላይ ጽ/ቤተች ኃላፊዎች አባል
 - ፮. የቢሮዎች ፣ የኮሚሽኖች ፣ የባለሥልጣኖች እና የጽ/ቤተች ኃላፊዎች አባል
 - ፯. የዞን መስተዳድር ምክር ቤቶች ሊቃነመናብርት ... አባል
 - ፰. የዞን የኤች አይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት ኃላፊዎች አባል
 - ፱. የዞን የጤና መምሪያ ኃላፊዎች አባል
 - ፲. የሃይማኖት እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች አባል
 - ፲፩. የተለያዩ ማህበራት ተወካዮች አባል
 - ፲፪. ከኤች አይቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ማህበር ተወካዮች አባል
 - ፲፫. ታዋቂ ግለሠብ ወይም ባለሙያ አባል
 - ፲፬. የክልል ኤች አይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት ኃላፊ ... አባል እና ፀሐፊ
 - ፲፭. እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች አካላት አባል
 - ፪) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፲)፣ (፲፩) ፣ (፲፪) ፣ (፲፫) እና (፲፭) የተጠቀሱት ማንነትና የአባላት ብዛት በምክር ቤቱ ይወሰናል ።
- ፯. የምክር ቤቱ ሥልጣን እና ተግባር
- ምክር ቤቱ ከዚህ የሚከተሉት ሥልጣን እና ተግባር ይኖረዋል፡
- ፩. በፌዴራል መንግሥት የወጣውን የኤች አይቪ/ኤድስ ፖሊሲ በክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል ፣ ይቆጣጠራል፤
 - ፪. ኤች አይቪ/ኤድስን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚቀርብ ለትን አጠቃላይ ዕቅድ መርምሮ ያፀድቃል ፣ ይከታተላል ፣ ይቆጣጠራል፤
 - ፫. ጉዳዩ በሚመለከተው አካል የሚቀርብለትን የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት ያጻምጣል ፣ ይመረምራል ፣ ያፀድቃል አስፈላጊ የሆነውን መመሪያ ይሠጣል፤
 - ፬. ለክልል ምክር ቤት ቦርድ ከ፩-፱ የሚሆኑት አባላትን ይመርጣል፤ ሊቀመንበር እና ፀሐፊ ይሠይማል ፤

6. *Members of the Council*

The Regional Council shall have the following 80-100 members:

1. The President of the Region Chairperson
 2. The Vice-President of the Region Vice chairperson
 3. The speaker of the Caffee Member
 4. The Vice-speaker of the Caffee Member
 5. Heads of the supreme offices Member
 6. Heads of the bureas, commissions, authorities and offices . Member
 7. Chairpersons of zonal administrative Council Member
 8. Heads of zonal HIV/AIDS prevention and controal office Member
 9. Heads of Zonal Health Office Member
 10. Representatives of religious and non-governmental organizations Member
 11. Representatives of various associations Member
 12. Representatives of associations of people living with HIV/AIDS Member
 13. Renowned person or professional Member
 14. Head of Regional HIV/AIDS Prevention and Control Coordination Office Member and Secretary
 15. Other bodies as may necessary Member
2. The identity and number of the members mentioned under sub articles (10), (11), (12), (13) fi (15) of this article shall be decided by the Council

7. *Powers and Duties of the Council*

The Regional Council shall have the following powers and duties:

- 1) Follow up and supervise the implementation of HIV/AIDS policy issued by the Federal Government in the Region;
- 2) Approve, follow up and supervise general plans of HIV/AIDS prevention and control submitted to it after examination;
- 3) Hear, examine, approve and give necessary instructions concerning the work performance report submitted by the appropriate body;
4. Select members of the Board that are 5-9 in number, designate chairperson and secretary;

- 5) Kaayyooleen Mana Marii kanneen Labsii kana keewwata 4(1) fi (2) irratti eeraman sirriitti hojiirra ooluusaanii ni hordofa; ni qorata;
- 6) Hojiilee biroo kanneen kaayyoosaa galmaan gahuuf barbaachisan ni hojjata.
8. *Aangoofi Hojii Hoggantoota Mana Marichaa*
- 1) Dura Taa'aan Mana Mariichaa:
- (a) Aangoofi hojiileen Labsii kana keewwata 7 jalatti Mana Mariif kennaman hojiirra ooluusaanii ni hordofa;
- (b) Barreessicha waliin ta'uudhaan, ajandaa walgahii Mana Marichaa ni qopheessa;
- (c) Walqunnamtii Manni Marichaa qaamoota sadaffaa wajjin godhu hundarratti Mana Marii bakka ni bu'a;
- (e) Hojiilee biroo kanneen Mana Marichaan kennamaniif ni raawwata.
- 2) I/A Dura taa'aan Mana Mariichaa:
- (a) Bakka dura taa'aan hin jirretti bakka bu'ee ni hojjata;
- (b) Hojiiwwan dura taa'aan kennamaniif ni raawwata.
3. Barreessaan Mana Marichaa:
- (a) Dura taa'aa wajjin mari'achuudhaan ajandaa walgahii Mana Mariichaa ni qopheessa;
- (b) Qaboo-yaa'ii walgahii Mana Marichaa ni qaba; Sirriiti akka eegamu ni godha;
- (c) Hojiilee biroo kanneen Mana Marichaan, Boordii Naannootiin ykn dura taa'aadhaan kennamaniif ni raawwata.
9. *Aangoofi Hojii Boordii Naannoo*
- Itti waamamni Boordii Naannoo Mana Mariitiif ta'ee, aangoofi hojiilee kanatti aanan ni qabaata:
- 1) Qajeelfamoonniifi karoorawan Mana Mariitiin ragga'an Waajjirichaan hojiirra ooluusaanii ni hordofa, ni to'ata;
- 2) Karooraafi baajata gargaarsaa Waajjirichaan qophaa'ee dhiyaate ni raggaasa; akkaataa hijiirra oolmaasaa ni hordofa, ni to'ata;
- 3) Gabaasa sochii hojii Waajjirichaa ni dhageeffata, ni raggaasa, Mana Marichaatti akka dhiyaatu ni godha;
- 4) Raawwannoo hojiitiif akka mijaa'uutti of jalatti koreewwan xixiqqoo addaddaa hundeessuu ni danda'a;
- 5) Hojiilee biroo kanneen Mana Marichaan kennamaniif ni raawwata.

- ፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬(፩) እና (፪) ላይ የተገለፁትን የምክር ቤቱ አላማዎች በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይመረምራል፤
- ፪. አላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉትን ሌሎች ሥራዎች ይሠራል።
- ፫. የምክር ቤቱ አመራሮች ሥልጣን እና ተግባር
- ፬. የምክር ቤቱ ሊቀመንበር፤
- ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፯ ሥር ለምክር ቤት የተሠጡት ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤
- ለ) ከፀሐፊው ጋር በመሆን የምክር ቤቱን የሰብሰባ አጀንዳ ያዘጋጃል፤
- ሐ) ምክር ቤቱ ከሦስተኛ አካላት ጋር በሚያደርገው ማናቸውም ግንኙነት ምክር ቤቱን ይወካል፤
- መ) የምክር ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ በሚመለከት ሪፖርት ያቀርባል፤
- ሠ) በምክር ቤቱ የሚሠጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል፤
- ረ) ከሥልጣንና ተግባሩ ላይ በውክልና ሊሠጥ ይችላል።
- ፭. የምክር ቤቱ ም/ሊቀመንበር፤
- ሀ) ሊቀመንበሩ በማይኖርበት ጊዜ ተክተት ይሠራል፤
- ለ) በሊቀመንበሩ የሚሠጡትን ተግባራት ያከናውናል።
- ፮. የምክር ቤቱ ፀሐፊ፤
- ሀ) ከሊቀመንበሩ ጋር በመመካከር የምክር ቤቱን የሰብሰባ አጀንዳ ያዘጋጃል፤
- ለ) የምክር ቤቱን ሰብሰባ ቃለጥባሔ ይደካል፤ በሚገባ እንዲጠበቅ ያደርጋል፤
- ሐ) በምክር ቤቱ በክልሉ ቦርድ ወይም በሊቀመንበሩ የሚሠጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።
- ፯. የክልሉ ቦርድ ሥልጣን እና ተግባር
- የክልሉ ቦርድ ተጠሪነት ለምክር ቤቱ ሆኖ ከዚህ የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባራት ይኖረዋል፤
- ፩. በምክር ቤት የፀደቁት መመሪያዎች እና ዕቅዶች በጽ/ቤቱ ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፪. በጽ/ቤቱ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የድጋፍ ዕቅድና በጀት ያፀድቃል በሥራ ላይ መዋሉንም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።
- ፫. የጽ/ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ያዳምጣል፤ ያፀድቃል ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ ያደርጋል፤
- ፬. ለሥራ አፈፃፀም እንዲያመች በስሩ ልዩ ልዩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም ይችላል፤
- ፭. በምክር ቤቱ የሚሠጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል።

5. Follow up and examine the efficient implementation of the objective of the council specified under Article 4 (1) and (2) of this proclamation;
6. Perform other duties necessary to implement its objectives.
8. *Powers and Duties of the Council's Leaders*
1. The Chairperson of the Council shall:
- a) Follow up the implementation of powers and duties of the council specified under article 7 of this Proclamation;
- b) Prepare the agenda of the council's meeting with the secretary;
- c) Represent the council in all relations made with third parties;
- d) Submit report concerning the activities of the council;
- e) Perform other duties given by the council;
- f) Delegate its powers and duties.
2. The Vice-Chairperson shall:
- a) Represent the chairperson in his absence;
- b) Perform duties given by the chairperson.
3. The Secretary shall:
- a) Prepare the agenda of the council's meeting with the chairperson;
- b) Take and keep the minute of the council's meeting;
- c) Perform other duties given by the Council, the regional Board or the chairperson.
9. *Powers and Duties of the board*
- The Regional Board shall be accountable to the Council and have the following powers and duties:
- 1) Follow up and supervise the proper implementation of directives and plans approved by the Council;
- 2) Approve plan and budget aid prepared by the Office, follow up and supervise its implementation;
- 3) Hear and approve activity report of the Office, cause to be submitted to the Council;
- 4) Establish various sub-committees under it to facilitate its performance;
- 5) Perform other duties given by the Council.

10. Miseensota Mana Marii Godinaa

1) Manni Marii Godinaa Miseensota kanatti aanan kan 60-80 hincaallee ni qabaata:

- 1) Dura taa'aa mana marii bulchiinsa godinaa dura taa'aa
 - 2) I/A/ dura taa'aa mana marii bulchiinsa godinaa I/A dura taa'aa
 - 3) Hog. waajjiraalee qindees-saa godinaalee .. Miseensa
 - 4) I/G qajeelchotaafi deeskii godinaalee ..
 - 5) Dura taa'oota mana marii bulchiinsa aanaalee ..
 - 6) I/G waajjira fayyaa aanaalee ..
 - 7) I/G waajjira ittisaafi to'anno HIV/AIDS aanaalee ..
 - 8) Bakka bu'oota dhaabbat-toota amantiifi mit mootuummaa ..
 - 9) Bakka bu'aa waldaa fan-noo diimaa ..
 - 10) Bakka bu'oota waldoota adda addaa ..
 - 11) Bakka bu'oota waldaa namoota HIV/AIDS wajjin jiraatanii ..
 - 12) Nama ykn ogeessa be-ekamoo ..
 - 13) I/G. waajjira I/T/HIV/AIDS godinaa. Miseensaa fi barreessaa
 - 14) Akkuma barbaachisum-maasaaniitti kanneen biroo miseensa
- 2) Keewwata Kana Keewwata qiqqaa (8), (10), (11), (12) fi (14) Kan eeraman eenyuum-maafi baay'inni miseensota tuqamanii Mana Mariitiin murtaa'a.
- 3) Godinni addaa akkaataa keewwata kana jalatti ibsamee hordofuudhaan haala qabatamaa isaatiin mana marii mataa isaa ni qabaata.

11. Miseensota Mana Marii Aanaa

1) Manni marii aanaa miseensota kanatti aanan kan 60-80 hincaallee ni qabaata:

- 1) Dura taa'aa bulchiinsa mana marii aanaa Dura Taa'aa
- 2) I/A/ dura taa'aa bulchiinsa mana marii Aanaa . I/A/ "
- 3) Af-yaa'ii mana Marii aa naa Miseensa

፲. የዞን ምክር ቤት አባላት

፩. የዞን ምክር ቤት ከዚህ የሚከተሉት ከ፳ - ፹ የማይበልጡ አባላት ይኖሩታል ።

- ፩. የዞን መስተዳድር ም/ቤት ሊቀመንበር . ሊቀመንበር
 - ፪. የዞን መስተዳድር ም/ቤት ም/ሊቀመንበር ም/ሊቀመንበር
 - ፫. የዞን ማስተባበሪያ ጽ/ቤቶች ኃላፊዎች አባል
 - ፬. የዞን መምሪያዎች እና ደስከ ኃላፊዎች አባል
 - ፭. የወረዳ መስተዳድር ም/ቤት ሊቀነመናብርት አባል
 - ፮. የወረዳ ጤና ጽ/ቤት ኃላፊዎች አባል
 - ፯. የወረዳ የኤች/አይቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ኃላፊዎች ... አባል
 - ፰. የሃይማኖት እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ተወካዮች አባል
 - ፱. የቀይ መስቀል ማህበር ተወካይ አባል
 - ፲. የተለያዩ ማህበራት ተወካዮች አባል
 - ፲፩. ከኤች አይቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ማህበር ተወካዮች አባል
 - ፲፪. ታዋቂ ግለሰብ ወይም ባለሙያ አባል
 - ፲፫. የዞን ኤች አይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት ኃላፊ . ፀሐፊ እና አባል
 - ፲፬. እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች አካላት አባል
- ፪) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፳) (፲) (፲፩) (፲፪) እና (፲፬) የተጠቀሱት ማንነትና የአባላት ብዛት በምክር ቤቱ ይወሰናል ።
- ፫) ልዩ የዞን በዚህ አንቀጽ ሥር የተወገወውን በመከተል በራሱ ተጨባጭ ሁኔታ ም/ቤት ይኖረዋል ።

፲፩. የወረዳ ም/ቤት አባላት

- ፩. የወረዳ ምክር ቤት ከዚህ የሚከተሉት ከ፳ - ፹ የማይበልጡ አባላት ይኖሩታል ።
- ፩. የወረዳ መስተዳድር ም/ቤት ሊቀመንበር ሊቀመንበር
- ፪. የወረዳ መስተዳድር ም/ቤት ም/ሊቀመንበር ም/ሊቀመንበር
- ፫. የወረዳ ምክር ቤት አፈጉባኤ .. አባል

10. Members of Zonal Council

1) The zonal council shall have the following 60-80 members:

1. Chairperson of zonal administration Council Chairperson
 2. Vice-Chairperson of zonal administration council v/chairperson
 3. Heads of Zonal Coordination Offices Member
 4. Heads of Zonal departments and desks -Member
 5. Chairpersons of district administrative Council Member
 6. Heads of district health offices Member
 7. Heads of district HIV/AIDS prevention and control office Member
 8. Representatives of religious and non-governmental organizations Member
 9. Representatives of the Red-Cross Member
 10. Representatives of various Associations Member
 11. Representatives of associations of people living with HIV/AIDS-Member
 12. Renowned person or professional .. Member
 13. Head of Zonal HIV/AIDS prevention and control office Member
 14. Others as may necessary Member
2. The identity and number of the members mentioned under sub articles (8), (10), (11), (12) and (14) of this Article shall be decided by the Council.
- 3) A special zone shall have its own council based on the conditions specified under this Article.

11. Members of the District Council

1. The district council shall have the following 60-80 members:

1. Chairperson of district administration council Chairperson
2. Vice-Chairperson of district administration council vice-Chairperson
3. Speaker of district Council Member

- 4) I/A Afyaa'ii mana marii aanaa Miseensa
 - 5) Hog. waajjiraalee damee aanaa "
 - 6) I/G waajjiraalee fi deeskii aanaa "
 - 7) Dura taa'oota mana marii bulchiinsa gandaa "
 - 8) Barreessiitoota Mana Marii gandaa "
 - 9) Bakka bu'oota dhaabbatoota amantii fi mit mootummaa aanaa "
 - 10) Bakka bu'oota waldootaa adda addaa aanaa "
 - 11) Bakka bu'oota waldaa namoota HIV/AIDS wajiin jiraatanii "
 - 12) Hojii gaggeessitoota warshaalee aanicha keessa jiranii "
 - 13) Nama ykn ogeessa beekamoo "
 - 14) I/G. waajjira I/T/HIV/AIDS aanaa miseensaafi barreessaa "
 - 15) Akkuma barbaachisummaasaaniitti kanneen biroo miseensa
- 2) Keewwata kana keewwata Xiqqaa (9, 10, 11, 12, 13 fi 15) Kan eeraman eenyuummaafi baay'inini miseensoota tuqamanii Mana Mariitiin Murtaa'a.
 - 3) Aanaan addaa akkaataa keewwata kana jalatti ibsame hordofuudhaan haala qabatamaa isaatiin mana marii mataa isaa ni qabaata.

12. Miseensoota Mana Marii Gandaa

- 1) Manni marii gandaa miseensota kanatti aanan kan 20-40 hincaalle ni qabaata:
 - 1) Dura taa'aa bulchiinsa gandaa Dura taa'aa
 - 2) Itti aanaa dura taa'aa bulchiinsa gandaa I/A "
 - 3) Aff-yaa'ii mana marii gandaa Miseensa
 - 4) Itti Aanaa Aff-yaa'ii mana marii gandaa "
 - 5) I/G dhima nageenyaa gandaa "
 - 6) I/G misooma qonnaa gandaa "
 - 7) I/G mana barnootaa gandaa "
 - 8) B/B waldaa qonnaan bultoota gandaa "
 - 9) B/B waldaa dargaggoota gandaa "
 - 10) B/B waldaa dubartoota gandaa Miseensaafi Barreessaa "

- ፬. የወረዳ ምክር ቤት ም/አፈጉባኤ አባል
- ፭. የወረዳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ኃላፊዎች አባል
- ፮. የወረዳ ጽ/ቤቶች እና ዴስክ ኃላፊዎች አባል
- ፯. የቀበሌ መስተዳድር ም/ቤት ሊቃነመናብርት አባል
- ፰. የቀበሌ ምክር ቤት ፀሐፊዎች አባል
- ፱. የወረዳ የሃይማኖት እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ተወካዮች አባል
- ፲. የወረዳ የልዩ ልዩ ማህበራት ተወካዮች አባል
- ፲፩. ከኤች አይቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ማህበር ተወካዮች አባል
- ፲፪. በወረዳው ውስጥ የሚገኙ የፋብሪካዎች ሥራ አስኪያጆች አባል
- ፲፫. ታዋቂ ግለሠብ ወይም ባለሙያ አባል
- ፲፬. የወረዳ ኤች አይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት ኃላፊ ፀሐፊ እና አባል
- ፲፭. እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች አካላት አባል
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) (፲) (፲፩) (፲፪) እና (፲፮) የተጠቀሱት ማንነትና የአባላት ብዛት በምክር ቤቱ ይወሰናል ።
- ፫) ልዩ ወረዳ በዚህ አንቀጽ ሥር የተገለጸውን በመከተል በራሱ ተጨባጭ ሁኔታ ም/ቤት ይኖረዋል ።

፲፪. የቀበሌ ም/ቤት አባላት

- ፩. የቀበሌ ምክር ቤት ከዚህ የሚከተሉት ከ፩ - ፹ የማይበልጡ አባላት ይኖሩታል ።
- ፩. የቀበሌ መስተዳድር ም/ቤት ሊቀመንበር ... ሊቀመንበር
- ፪) የቀበሌ መስተዳድር ም/ቤት ም/ሊቀመንበር
- ፫. የቀበሌ ምክር ቤት አፈጉባኤ አባል
- ፬. የቀበሌ ምክር ቤት ም/አፈጉባኤ አባል
- ፭. የቀበሌ ፀጥታ ጉዳይ ኃላፊ አባል
- ፮. የቀበሌ ገብርና ልማት ኃላፊ አባል
- ፯. የቀበሌ ትምህርት ቤቶች ኃላፊ አባል
- ፰. የቀበሌ ገበሬዎች ተወካይ አባል
- ፱. የቀበሌ ወጣቶች ማህበር ተወካይ አባል
- ፲. የቀበሌ የሴቶች ማህበር ተወካይ አባል

4. Vice-Speaker of district council Member
 5. Heads of district branch offices Member
 6. Heads of district offices and desks Member
 7. Chairpersons of kebele administration council Member
 8. Secretaries of kebele Council Member
 9. Representative of religious and non-governmental organizations Member
 10. Representatives of various association Member
 11. Representatives of associations of people living with HIV/AIDS Member
 12. Managers of factories in the district Member
 13. Renowned person or professional Member
 14. Head of district HIV/AIDS prevention and control office .. Member and Secretary
 15. Others as may necessary Member
2. The identity and number of the members mentioned under sub articles (9), (10), (11), (12), (13) and (15) of this article shall be decided by the Council.
 3. A special district shall have its own council based on the conditions specified under this article.

12. Members of Kebele Council

- 1) The kebele council shall have the following 20 - 40 members:
 1. Chairperson of kebele administration . Chairperson
 2. Vice-Chairperson of kebele administration Vice-Chairperson
 3. Speaker of kebele council Member
 4. Vice-Speaker of kebele council Member
 5. Head of kebele security affairs Member
 6. Head of kebele agricultural development Member
 7. Head of kebele education Member
 8. Representative of kebele peasants' association Member
 9. Representative of kebele youth associations Member
 10. Representative of kebele women associations Member

- 11) B/B kilabootaa farra eed-sii adda addaa
 - 12) B/B waldaalee adda addaa
 - 13) B/B iddirii ykn afoshaa adda addaa
 - 14) B/B Dhaabbattoota mit mootummaa
 - 15) B/B dhaabbattoota aman-tii
 - 16) Jaarsoolii biyyaafi abbootii gadaa
 - 17) I/G keellaa fayyaa gandaa Miseensaafi Barreessaa
 - 18) Akkuma barbaachiisummaasaaniitti kanneen biroo miseensa
- 2) Keewwata kana Keewwata Xiqqaa (14), (15), (16), fi (18) Kan eeraman eenyummaafi baay'inni miseensoota tuqamanii Mana Mariitiin murtaa'a.

13) Aangoofi Hojii Mana Marii Godinaa, Aanaa fi Gandaa

- 1) Manni marii godinaa:
 - (a) Labsii kana keewwata 7 (1)-(6) jalatti kan ibsaman godinicha keessatti ni raawwata;
 - (b) Gabaasa hojii Mana Marii Naannootiif ni dhiyeessa;
 - (c) Miseensota koree hojii raawwachiiftuu mana marii 5-9 ta'an ni filata, dura taa'aafi barreessaas ni moggaasa;
 - (d) Hojii biraa Mana Marii Naannootiin keenamuuf ni raawwata.
- 2) Manni Marii Aanaa:
 - (a) Hojiiwwan keewwata kana keewwata xiqqaa 1(a) jalatti ibsaman aanaa isaa keessatti ni raawwata;
 - (b) Mana marii gandaa sadarkaa gandaatti ni gurmeessa; ni qindeessa;
 - (c) Miseensota koree hojii raawwachiiftuu mana marii 5-9 ta'an ni filata, dura taa'aafi barreessaas ni moggaasa;
 - (d) Qaamota ykn waltajjii-wajjumme bakka ummatni baay'inaan itti argamaniitiifi warshaalee gurguddoo keessatti ni gurmeessa; ni qindeessa;
 - (e) Gabaasa hojii mana marii godinaatiif ni dhiheessa;
 - (f) Hojii biraa mana marii godinaatiin keenamuuf ni raawwata.

- ፲፩. የተለያዩ የፀረ ኢድስ ክብባት ተወካይ አባል
- ፲፪. የልዩ ልዩ ማህበራት ተወካይ አባል
- ፲፫. የተለያዩ ዕድር ተወካይ አባል
- ፲፬. መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካይ አባል
- ፲፭. የሃይማኖት ተቋማት ተወካይ አባል
- ፲፮. የአገር ሽማግሌዎችና የገዳ መሪዎች አባል
- ፲፯. የቀበሌ ጤና ኬላ ኃላፊ ፀሐፊ እና አባል
- ፲፰. እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች አካላት አባል
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፲፬) (፲፭) (፲፮) (፲፯) የተጠቀሱት ማንነትና የአባላት ብዛት በምክር ቤቱ ይወሰናል ።

፲፫. የዞን የወረዳ እና የቀበሌ ም/ቤት ሥልጣን እና ተግባር

- ፩. የዞን ምክር ቤት፤
 - ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፯(፩) - (፮) ሥር የተገለፁትን ተግባራት በዞኑ ውስጥ ያከናውናል፤
 - ለ) ለክልል ም/ቤት የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤
 - ሐ) ከ5-9 የሚሆኑ የምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል፤ ሊቀ መንበር እና ፀሐፊም ይሰይማል፤
 - መ) በክልል ም/ቤት የሚሠጠውን ሌላ ተግባር ያከናውናል።
- ፪. የወረዳ ም/ቤት፤
 - ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩(ሀ) ሥር የተገለፁትን ተግባራት በወረዳው ውስጥ ያከናውናል፤
 - ለ) የቀበሌ ምክር ቤትን በቀበሌ ደረጃ ያደራጃል፤ ያስተባብራል፤
 - ሐ) ከ5-9 የሚሆኑ የምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል፤ ሊቀ መንበር እና ፀሐፊም ይሠይማል፤
 - መ) ሕዝብ በብዛት በሚገኝበት ቦታ እና በትላልቅ ፋብሪካዎች ውስጥ የጋራ መድረኩን ያደራጃል፤ ያስተባብራል፤
 - ሠ) ለዞን ምክር ቤት የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤
 - ረ) በዞን ምክር ቤት የሚሠጠውን ሌላ ተግባር ያከናውናል።

11. Representatives of anti HIV/AIDS clubs Member
 12. Representatives of various associations Member
 13. Representatives of various "iddirs" Member
 14. Representatives of non-governmental organizations Member
 15. Representatives of religious institutions .. Member
 16. Elders and Geda leaders Member
 17. Head of Kebele health post Member
 18. Others as may necessary Member
- 2) The identify and number of the members mentioned under sub articles (14), (15), (16) and (18) of this article shall be decided by the council.

13. Powers and Duties of Zonal, District and Kebele Council

- 1) Zonal council shall:
 - a) Perform activities specified under sub articles (1) - (6) of article 7 of this proclamation;
 - b) submit report to the Regional Council;
 - c) Select 5-9 executive committee members, designate chairperson and secretary;
 - d) Perform other duties given by the Regional Council.
- 2) District council shall:
 - a) Perform activities specified under sub article 1 (a) of this article;
 - b) Organize and coordinate council at kebele level;
 - c) Select 5-9 executive committee members, designate chairperson and secretary;
 - d) Organize and coordinate common forum at the place where large number of people are found and in heavy factories
 - e) Submit report to the zonal council;
 - f) Perform other duties given by the zonal council;

3) Manni marii gandaa:

- (a) Hojiiwwan keewwata kana keewwata xiqqaa 1(a) jalatti ibsaman ganda isaa keessatti ni raawwata;
- (b) Miseensoota koree hojii raawwachiiftuu mana marii 5-9 ta'an ni filata; dura taa'aafi barreessaas ni moggaasa;
- (c) Karoora HIV/AIDS sadarkaa gandaatti qopheessuun eennaa mana marii aanaatiin eeyamame hojii irra ni lcha; ni to'ata, ni gabaasa;
- (d) Qamota biraa ganda keessatti hojii ittisaafi to'annoo HIV/AIDS irratti bobba'an waliin qindoominaan ni hojjata, haala ni mijeesssa, ni to'ata;
- (e) Gabaasa hojii mana marii aanaatiif ni dhiheessa;
- (f) Hojii biraa mana marii aanaatiin keenamuuf ni raawwata.

4) Dura ta'aan, I/A dura taa'aa fi barreessaan mana marii godinaa, aanaa fi gandaa akkuma barbaachisummaa isaatti aangoofi hojii keewwata 8 jalatti ibsaman sadarkaa ramadamaniitti ni qabaatu.

14. Aangoofi Hojii Koree Hojii Raawwachiiftuu Godinaa, Aanaa fi Gandaa

Aangoo fi Hojii Bordii Naannoo keewwata 9(1)-(5) sadarkaa issatti ni qabaata

15. Sirna Walgahii

- 1) Manni Marii Naannoo fi Godinaa ji'a jahaatti, Mani Marii Aanaafi Gandaa ji'a sadiitti yoo xinnaatee yeroo tokko walgahii idilee ni qabaata. Tahuus, Dura ta'aan Mana Marii ykn miseensota keessaa walakkaa ol yoo gaafatan walgahii atattamaa adeemsisuu ni danda'a.
- 2) Miseensota mana marii keessaa walakkaa ol walgahicharratti yoo argaman walgahiin adeemsifamuu ni danda'a.
- 3) Murtiileen mana marii caalmaa sagaleetiin dabara. Sagaleen gamoota lameeniin kenname yoo walqixxee tahe, sagaleen dura taa'aa ga'ee murteessummaa ni qabaata.

፫. የቀበሌ ምክር ቤት

ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩(ሀ) ሥር የተገለፁትን ተግባር በቀበሌው ውስጥ ያከናውናል፤

ለ) ከ5-9 የሚሆኑ የምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል፤ ሊቀ መንበር እና ፀሐፊም ይሠይማል፤

ሐ) በቀበሌ ደረጃ የኤች አይቪ/ኤድስ ዕቅድን በማዘጋጀት በወረዳው ምክር ቤት ሊፈቀድ ሥራ ላይ ያውላል፤ ይቆጣጠራል፤ ሪፖርት ያደርጋል።

መ) በቀበሌው ውስጥ በኤች አይቪ/ኤድስ መከላከል እና መቆጣጠር ሥራ ላይ ከተሠማሩት ሌሎች አካላት ጋር በቅንጅት ይሠራል፤ ሁኔታውን ያመቻቻል፤ ይቆጣጠራል፤

ሠ) በወረዳ ምክር ቤት የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤

ረ) በወረዳው ምክር ቤት የሚሠጠውን ሌላ ተግባር ያከናውናል።

፬. የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ ምክር ቤት ሊቀመንበር፣ ምክር ቤት ሊቀመንበር እና ፀሐፊ እንዳስፈላጊነቱ በአቀጽ ፳ ሥር የተገለፁትን ሥልጣን እና ተግባር በተመደበበት ደረጃ ይኖራቸዋል።

፲፬. የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥልጣን እና ተግባር

በአንቀጽ ፱(፩)-(፮) ላይ የተገለፁትን የክልል ቦርድ ሥልጣን እና ተግባር በደረጃው ይኖረዋል።

፲፭. የሰብሰባ ሥነ-ሥርዓት

፩. የክልል እና የዞን ምክር ቤት በሥድስት ወር፣ የወረዳ እና የቀበሌ ምክር ቤት በሦስት ወር ቢያንስ አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ይኖረዋል። ሆኖም የምክር ቤቱ ሊቀመንበር ወይም ከአባላት መካከል ከግማሽ በላይ ከጠየቁ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያካሂድ ይችላል።

፪. ከምክር ቤት አባላት መካከል ከግማሽ በላይ በስብሰባው ላይ ከተገኙ ስብሰባው ሊካሄድ ይችላል።

፫. የምክር ቤት ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ይተላለፋሉ። የተሰጠው ድምጽ እኩል ከተከፈለ የሊቀመንበር ድምጽ ወሳኝነት ይኖረዋል።

3) Kebele council shall:

a) Perform activities specified under sub article (1) (a) of this article;

b) Select 5-9 executive committee members; designate chairperson and secretary;

c) Prepare HIV/AIDS plan at Kebele level, implement upon approval; supervise and report;

d) Work with other organs engaged in HIV/AIDS prevention and control activities in the kebele, facilitate conditions and supervise;

e) submit report to district council;

f) Perform other activities given by the district council.

4) The chairperson, vice-chairperson and secretary of zonal, district and kebele council shall have powers and duties specified under article 8 of this Proclamation as necessary.

14. Powers and duties of Zonal, District and Kebele Executive Committees.

The committees shall have the powers and duties specified under article 9(1) - (5) of this Proclamation.

15. Meeting Procedure

1) The Regional and zonal councils shall have ordinary meeting at least once per six months; district and kebele councils shall have ordinary meeting at least once per three months. However, where it is requested by the chairman or by the majority members, extraordinary meeting may be conducted;

2) The meeting shall constitute a quorum where more than half members of the council are present;

3) The decision shall be passed by the majority vote. In case of tie, the chairman shall have a casting vote;

- 4) Tumaaleen keewwata kanaa akkuma eegamanitti tahanii, Manni Marii sirna walgahii kan ofiisaa baafachuu ni danda'a.
- 5) Keewwata kana keewwata xiqqaa (1)-(4) jalatti kan ibsaman akkuma eegamanitti ta'ee, Boordiin Mana harii Naannoo koreen (hojii raawwachiiftuu godinaa, aanaa fi gandaa yoo xiqqaate ji'atti yeroo tokko, walgahii idilee ni adeemsisu.

16. Waajjira Qindeessittuu Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS

- 1) Waajjirri Qindeessittuu Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS Labsii kanaan dhaabateera.
- 2) Itti waamamni Waajjirichaa Pireezidaantii Bulchiinsa Naannichaatiif taha.
- 3) Waajjirichi Hogganaafi Itti Aanaa Hogganaa Mana Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannootiin Muudaman ni qabaata.
- 4) Teessoon Waajjirichaa teessoo Waajjira Mootummaa Naannoo ta'a.
- 5) Waajjirichi caasaafi hojjettota barbaachisaa ta'an ni qabaata.

17. Aangoofi Hojii Waajjirichaa

- (a) Karoorraafi baajata ni qopheessa; yemmuu hayyamamu hojiirra ni oolcha; sagantaalee hojii HIV/AIDS ni baasa;
- (b) HIV/AIDS to'achuufi ittisuuf qajeelfama ni qopheessa; Mana Marii Naannootiin yemmuu ragga'u ni raawwachiisa;
- (c) HIV/AIDS akka hin babal'annetti tooftaaleen ittisaafi to'annoo cimanii akka hojiirra oolan ni godha;
- (d) Namoota Vaayrasichaa wajjiin jiraatan, dhukkubsattoonni HIV/AIDS, daa'imman sababii dhukkuba kanaatiin maatii isaanii dhabaniifi miseensoonni maatii kanneen miidhaan irra ga'e karaa kunuunsa argachuu itti danda'an ni mijeessa;
- (e) Sadarkaa Naannoofi biyyaalessaatti walquunnamtiilee fi tattaaffiiwwan dhukkubicha ittisuufi to'achuuf godhamu deeggaran ni cimsa;

፩. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደ ተጠበቁ ሆነው ም/ቤት የራሱን የሰብሰባ ሥነ-ሥርዓት ሊያወጣ ይችላል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) - (፬) ሥር የተገለፁት እንደተጠበቁ ሆነው የክልል ም/ቤት ቦርድ፣ የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያካሂዳል።

፫. የኢትዲሲ/ኤድስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት

፬. የኢትዲሲ/ኤድስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፭. የጽ/ቤቱ ተጠሪነት ለክልሉ መስተዳድር ፕረዚዳንት ይሆናል።

፮. ጽ/ቤቱ በክልሉ መንግሥት መስተዳድር ም/ቤት የሚሾሙ ኃላፊ እና ም/ኃላፊ ይኖረዋል።

፯. የጽ/ቤቱ መቀመጫ የክልሉ መንግሥት ጽ/ቤት መቀመጫ ይሆናል።

፩. ጽ/ቤቱ አስፈላጊ የሆነ መዋቅር እና ሠራተኞች ይኖሩታል።

፲፯. የጽ/ቤቱ ሥልጣን እና ተግባር

ሀ) ዕቅድ እና በጀት ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድ ሥራ ላይ ያውላል፣ የኢትዲሲ/ኤድስ የሥራ ፕሮግራሞችን ያወጣል።

ለ) ኢትዲሲ/ኤድስ ለመቆጣጠር እና ለመከላከል መመሪያ ያዘጋጃል፣ በክልል ም/ቤት ሲፀድቅ ያስፈጽማል።

ሐ) ኢትዲሲ/ኤድስ እንዳይስፋፋ የመከላከያ እና የመቆጣጠሪያ ሥልጣኑ ተጠናክረው ሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።

መ) ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች፣ የኢትዲሲ/ኤድስ ህመም ተኝች፣ በዚህ ሕመም ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሕፃናት እና ሌሎች ጉዳት የደረሰባቸው የቤተሰብ አባላት ከብካቤ ሊያገኙ የሚችሉበትን መንገድ ያመቻቻል።

ሠ) በክልል እና በአገር አቀፍ ደረጃ በሽታውን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረጉትን ግንኙነቶችና ጥረቶች ያጠናክራል።

4) Without prejudice to sub articles of this article, the council may issue its own meeting procedure.

5) Without prejudice to sub articles (1) - (4) of this article, the Regional Council Board, zonal, district and kebele executive committees shall conduct ordinary meetings at least once per month.

16. HIV/AIDS Prevention and Control Coordination Office

1) The HIV/AIDS Prevention and Control Coordination Office has been established by this Proclamation.

2) The Office shall be accountable to the president of the Region.

3) The Office shall have head and vice-head appointed by the Regional Administrative Council.

4) The address of the office shall be the seat of the Regional Government.

5) The office shall have the necessary structure and personnel.

17. Power and Duties of the Office

a) Prepare budget and plan; implement upon approval; issue HIV/AIDS programmes;

b) Prepare directives to prevent and control HIV/AIDS; implement upon approval;

c) Cause the implementation of preventive and control mechanisms to stop the spread of HIV/AIDS.

d) Facilitate conditions through which people living with the virus, HIV/AIDS patients, orphans who lost their parent due to the disease and family members who are victims of the disease get care;

e) Strengthen the relationships and efforts made at Regional and National level to prevent and control the disease;

f) Support the observance of human rights of the people living with the virus and HIV/AIDS patients;

- (f) Mirgoonni namoomaa vaayrasichaa wajjiin jiraatanifi dhukkubsattoota HIV/AIDS akka kabajamaniif deeggarsa ni godha;
- (g) Dhukkubicha ilaalchisee qu'annoofi qormaata yeroo isaa eeggate ni adeemsisa; akka gaggeeffamu haala ni mijeesa, ni gargaara, qindoominaan ni hojjata, bu'aa argamu ni tamsaasa,
- (h) Tajaajilli dhukkubichaa qormaata laaboraatooriitiin beekuu nama dandeessisuufi hojimaatni sarveelaansii cimaan hawaasa keessatti tamsa'ina Vaayrasichaa hordofuu nama dandeessisu akka jiraatu haala ni mijeesa, ni qindeessa, ni to'ata;
- (i) Ragga fi oddeeffannoo HIV/AIDS Naanichaa ni sasaaba, ni gurmeessa, ni tamsaasa;
- (j) Biiroleen Mootummaa fi dhabattoonni mit-mootummaa, akkasumas waldaalee fi namtokkeen sochii dhukkubicha ittisuufi to'achuuf godhamu keessatti hirmaannaafi deeggarsa waliin akka godhan haala ni mijeesa, qindoominaan ni hojjata, ni to'ata;
- (k) HIV/AIDS ilaalchisee akkaataa barnoonni bal'inafi qullinaan hawaasichaa gahuu itti danda'u ni qiyyaasa; meeshaaleen barnoota deeggaraan akka qophaa'niifi tamsa'an haala ni mijeesa, ni tamsaasa, qindoominaan ni raawwachiisa;
- (l) Qaamota raawwachiiftuu dhimma ittisaafi to'annoo HIV/AIDS ilaalchisee sadarkaa hundarratti hundeeffamaniif gorsaafi deeggarsa teekniikkaa ni kenna;
- (m) Ogeessota dhimma kanarratti bobba'aniif haaromsa barnootaafi fooyyessa ogummaa ni qopheessa; ni adeemsisa;
- (n) Maddoota addaddaarraa deeggarsa maallaqaafi kan biraa walitti ni qaba; biirolee Mootummaa, dhabattoota mit-mootummaa akkasumas waldaalee, namtokkeefi koreen HIV/AIDS gandaa akkaataa karoora ykn projeektii baafataniin seeraan akka argatan ni taasisa, ni hordofa, ni to'ata;

- ረ) ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ እና የኤች አይቪ/ኤድስ ሕመምተኞች ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ እገዛ ያደርጋል፤
- ሰ) በሽታውን በሚመለከት ጊዜውን የጠበቀ ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፤ እንዲካሄድም ሁኔታውን ያመቻቻል፤ ይደግፋል፤ በቅንጅት ይሠራል፤ የሚገኘውን ውጤት ያስረጫል፤ ሥራ ላይ እንዲውል አስፈላጊውን ጥረት ያደርጋል፤
- ሸ) በሽታውን በላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ማወቅና በህብረተሰብ ውስጥ የቫይረሱን ሥርጭት ለመከታተል የሚያስችል የተጠናከረ የሰርቪላንስ ሥርዓት እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል።
- ቀ) የክልሉን የኤችአይቪ/ኤድስ ማስረጃ እና መረጃ ይሠበስባል፤ ያደራጃል፤ ያሠራጫል።
- በ) የመንግሥት ቢሮዎች እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደዚሁም ማህበራት እና ግለሠብ በሽታውን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የጋራ ተሳትፎ እና ድጋፍ እንዲያደርጉ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ያስተባብራል፤ በቅንጅት ይሠራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ተ) ኤችአይቪ/ኤድስን በሚመለከት ለገብረተሰቡ ትምህርት በስፋት እና በጥራት ሊደርስ የሚችልበትን ሁኔታ ይቀይሳል ለትምህርት አጋዥ መሣሪያዎች እንዲዘጋጁና እንዲሠራጩ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ያስረጫል፤ በቅንጅት ያስፈጽማል፤
- ቸ) ኤችአይቪ/ኤድስን የመከላከል እና የመቆጣጠር ጉዳይን በሚመለከት በሁሉም ደረጃ ላይ ለተቋቋሙት አስፈጻሚ አካላት ምክር እና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣሉ።
- ኀ) በዚህ ጉዳይ ላይ ለተሠማሩት ባለሙያዎች የተሃድሶ እና የሙያ ማሻሻያ ትምህርት ያዘጋጃል፤ ያካሂዳል፤
- ኘ) ከልዩ ልዩ ምንጮች የገንዘብ እና የሌሎች ድጋፍ ይሠበስባል፤ የመንግሥት ቢሮዎች፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ እንደዚሁም ማህበራት፣ ግለሠብ እና የቀበሌ ኤችአይቪ/ኤድስ ኮሚቴ ባወጡት ዕቅድ እና ፕሮጀክት መሠረት በሕግ እንዲያገኙ ያደርጋል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

- g) Undertake study and research concerning the disease on time; facilitate conditions and support to be undertaken, work in coordination; disseminate the result; make the necessary effort for the implementation;
- h) Facilitate conditions to create laboratory services and strong surveillance systems which enable to know the disease and to follow the spread of the virus in the society; coordinate and supervise same;
- i) Collect, organize and disseminate HIV/AIDS evidences and information;
- j) Facilitate conditions for the participation and integration of the bureaus, non-governmental organizations, associations and individuals on the prevention and control activities of the disease, coordinate, work in coordination, supervise;
- k) Design a means through which education concerning HIV/AIDS will be given to the public widely and in quality facilitate conditions for the preparation and distribution of education materials; distribute cause to be implemented in coordination;
- l) Give technical advice and support to HIV/AIDS prevention and control executing bodies established in all levels;
- m) Prepare and give educational refreshment and professional improvement to professionals engaged in this work;
- n) Collect financial and other supports from different sources; cause to be distributed legally to Governmental offices, non-governmental organizations and associations, individuals and kebele HIV/AIDS committee according to their plan and project, follow up and supervise same;

- (o) Gabaasa raawwannaa hojii qopheessuudhaan Mana Marii Boordii Naannootiif ni dhiheessa; yemmuu ragga'ees qaamota dhimmi ilaal-uuf ni tamsaasa;
- (p) Qaamota biraa wajjin qunnamtii hojii ni godha; abbaa qabeenyaa ni taha;
- (q) Biiroleen Mootummaa Naannichaa hojii HIV/AIDS karoora idilee isaanii keessatti galchani baajata akka qabsiifatanii fi walumaagalatti HIV/AIDS irratti akka duulan haala ni mijeessa, ni qindeessa, ni to'ata, ni gaafata;
- (r) Hojiilee biroo kanneen Mana Marii Boordii Naannootiin kennamaniif ni raawwata.

18. Aangoofi Hojii Hogganaa Waajjirichaa

1) Hoggantichi:-

- (a) Hoogganaa Waajjirichaa taa'uudhaan, akka qajeelfama Mana Marii Naannootiin hojiilee waajjirichaa ol-aantummaan ni qindeessa; ni hooggana; ni to'ata;
- (b) Aangoofi hojiileen Waajjirichaa kanneen keewwata 17 jalatti eeraman hojiirra ooluusaanii ni mirkaneessa;
- (c) Hojjetoota Waajjirichaa barbaachisan ni qaxara; ni bulcha;
- (d) Karoorrii baajatni Waajjirichaa akka qophaa'u ni godha; yemmuu haayyamamus hojiirra ooluusaa ni mirkaneessa; ni hordofa, ni to'ata;
- (e) Akka baajataafi karoora Waajjirichaa eeyyamameetii, maallaqni bahii akka tahu ni godha; ni hordofa, ni to'ata;
- (f) Waajjira bakka bu'ee qaama sadaffaa wajjin qunnamtii ni godha, waliigalteetii ni mallatteessa;
- (g) Waajjirichaa bakka bu'ee ni himata, ni himatama ykn abukaattoo bakka buufata;
- (h) Sochii hojii Waajjirichaa ilaalchisee gabaasa ni dhiheessa;
- (i) Hoggantichi hamma hojiilee sirriitti adeemsisuuf barbaachisaa ta'etti aangoo qoodde hojjattoota Waajjirichaa kanneen birootiif bakka bu'a
- (j) Hojiilee biroo Mana Marii Naannoofi Boordichaa keenamaniif ni raawwata.

- አ) የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት በማዘጋጀት ለክልል ምክር ቤት እና ቦርድ ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ያሠራጫል፤
- ወ) ከሌሎች አካላት ጋር የሥራ ግንኙነት ያደርጋል፤ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤
- ገ) የክልሉ መንግሥት ቢሮዎች በመደበኛ ዕቅዳቸው ውስጥ የኢችአይቪ/ኤድስ ሥራን አስገብተው በጀት እንዲያሰሙ እና በአጠቃላይ በኢችአይቪ/ኤድስ ላይ እንዲዘምቱ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤ ይጠይቃል፤
- ጠ) ከክልሉ ምክር ቤት እና ቦርድ የሚሠጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል።

፲፰. የጽ/ቤቱ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

፩. ኃላፊው፡-

- ሀ) የጽ/ቤቱ ኃላፊ በመሆን በክልሉ ምክር ቤት መመሪያ መሠረት የጽ/ቤቱን ሥራዎች በበላይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ለ) በአንቀጽ ፲፯ ሥር የተገለፁት የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- ሐ) ለጽ/ቤቱ የሚያስፈልጉትን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤
- መ) የጽ/ቤቱ ዕቅድና በጀት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ሠ) ለጽ/ቤቱ በተፈቀደው በጀትና ዕቅድ መሠረት ገንዘብ ወጪ እንዲሆን ያደርጋል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ረ) ጽ/ቤቱን በመወከል ከሦስተኛ ወገን ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤ ውል ይፈርማል፤
- ሰ) ጽ/ቤቱን ወክሎ ይከሰሳል፤ ይከሰሳል ወይም ጠበቃ ይወካል፤
- ሸ) የጽ/ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ በሚመለከት ሪፖርት ያቀርባል፤
- ቀ) ኃላፊው ሥራዎችን በትክክል ለማካሄድ አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ ከሥልጣኑ ከፍሎ ለሌሎች የጽ/ቤቱ ሠራተኞች በውክልና መስጠት ይችላል፤
- በ) በክልሉ ምክር ቤትና ቦርድ የሚሠጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል።

- o) Prepare a report and submit to the Regional council and Board; distribute upon approval;
- p) Make work relations with other organs; own property;
- q) Facilitate conditions by which the Regional bureaus incorporate HIV/AIDS works in their regular plans and assign budget, generally to campaign on HIV/AIDS, coordinate, control, request;
- r) Perform other duties given by the Regional Council and the Board.

18) Powers and Duties of the Head of the Office

1) The Head shall:

- a) Coordinate, administer and control the works of the office in accordance with the directives issued by the Regional Council;
- b) Ensure the implementation of powers and duties of the office specified under article 17 of this Proclamation;
- c) Employ and administer the workers of the office;
- d) Cause the preparation of the office's plan and budget; ensure its implementation, upon approval; follow up and supervise upon approval;
- e) Cause the expenditure to be performed in accordance with the approved budget and plan; follow up and supervise;
- f) Make relations with third parties on behalf of the Office; sign an agreement;
- g) Sue or be sued on behalf of the Office or represent an advocate;
- h) Submit report concerning the activities of the Office;
- i) Delegate his/her power to other workers where it is necessary to perform the activities efficiently;
- j) Perform other duties given by the Regional Council and the Board.

2) Itti Aanaan Hoogannaa Waajjirichaa:

- Bakka Hogganaan hin jirreetti bakka bu'ee ni hoijata;
- Hojiiwwan Hoogannaan keennamaniif ni raawwata.

19. Baajata

- Maddi baajata Waajjirichaa:
 - Maallaqa Mootummaa Naannootiin ramadamu,
 - Galii liqaafi gargaarsaan argamuu, fi
 - Maallaqa maddoota biroorraa argamu ta'a.
- Maallaqni keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti eerame maqaa Waajjirichan Baankii Biyyoooleessaa ykn bankii inni baka buusu taa'ee, kaayyoolee Mana Mariif karaa seera qabeessa ta'een hojjiirra kan oolu taha.
- Maallaqni:
 - Saanduqa Mootummaa irraa argamu akkaataa seera Faaynaassiitti bula;
 - liqii fi gargaarsaan argamu akkaataa waliigaltee ykn qajeelfama dhaaba ykn nama gargaarsa ykn liqii kennee waliin murtaa'een bula; yoo kun hin jirre, seera Faaynaansiitiin bula.

20. Galmeelee Herregaa

- Waajjirichi galmeelee herregaa kanneen guutuufi sirrii tahan ni qabaata.
- Galmeeleen herregaa ykn dookumantiileen maallaqa ilaalu Oodiitii Ol'aanaa Mootummaa Naannichaatiin ykn odiitara biraatiin ni qorataman.

21. Dirqama Deeggarsaa

Namni ykn dhaabbanni kamiyyuu dhimmoota Labsii kana keessatti ibsaman hojiirra oolchuuf qaamoota dhimmichi ilaaluuf deeggarsa barbaachisaa kennuuf dirqama qaba.

22. Aangoo Qajeelfama Baasuu

Manni Marii Naannoo Labsii kana hojiirra oolchuuf qajeelfama barbaachisaa tahe baasuu ni danda'a.

23. Seerota Raawwatamummaa Hinqabne

Labsiin, qajeelfamni ykn hojimaatni Labsii kanaan faallaa tahe kamiyyuu dhimmoota Labsii kana keessatti eeramanirratti raawwatiinsa hinqabu.

24. Yeroo Labsiichi Hojiirra oolu

Labsiin kun Hagayya 5/1994 irraa kaasee kan hojiirra oolu taha.

Finfinnee, Hagayya bara 1994

Juneeydii Saaddoo
Pirezidaantii Bulchiinsa
Mootummaa Naannoo Oromiyaa

፩. የጽ/ቤቱ ምክር ቤት

- ኃላፊው በማይኖርበት ወቅት ተከተት ይሠራል።
- በኃላፊው የሚሠጡትን ሥራዎች ያከናውናል።

፪. በጀት

- የጽ/ቤቱ የበጀት ምንጭ:
 - በክልሉ መንግሥት የሚመደብ ገንዘብ፤
 - በብድር እና በእርዳታ የሚገኝ ገቢ፤ እና
 - ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገንዘብ ይሆናል።
- በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ሥር የተገለፀው ገንዘብ በጽ/ቤቱ ስም በብሔራዊ ባንክ ወይም እሱ በሚወከለው ባንክ ተቀምጦ ፣ ሕጋዊ በሆነ መንገድ ለም/ቤቱ ዓላማዎች ሥራ ላይ የሚውል ይሆናል።
- ገንዘብን በተመለከተ፡
 - ከመንግሥት ሣጥን የሚገኘው በፋይናንስ ሕግ መሠረት ይተዳደራል።
 - ከብድር እና ከእርዳታ የሚገኘው በውሉ መሠረት ወይም ብድር ወይም እርዳታ ከሰጠው ድርጅት ወይም ሰው ጋር በሚወሰነው መመሪያ ሕሰረት ይተዳደራል፤ ይህ ከሌለ በፋይናንስ ሕግ ይተዳደራል።

፫. የሂሳብ መዛግብት

- ጽ/ቤቱ የተሟሉ እና ትክክል የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይኖሩታል።
- የሂሳብ መዛግብት ወይም ገንዘብን የሚመለከቱ ዶክመንቶች በክልሉ መንግሥት ዋና አዲተር ወይም በሌላ አዲተር ይመረመራሉ።

፬. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት በዚህ አዋጅ ውስጥ የተገለፁ ጉዳዮችን ሥራ ላይ ለማዋል ጉዳይ ለሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊ ጊዜን ትብብር የመስጠት ግዴታ አለበት።

፭. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

የክልል ም/ቤት ይህን አዋጅ ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስፈልግ መመሪያ ማውጣት ይችላል።

፮. ተፈጻሚነት የሌላቸው ሕጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ መመሪያ ወይም አሰራር በዚህ አዋጅ በተገለፁት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፯. አዋጁ ሥራ ላይ የሚውልበት ጊዜ ይህ አዋጅ ከነሐሴ ፭ ቀን ፲፱፻፺፬ ዓ.ም. ጀምሮ ሥራ ላይ የሚውል ይሆናል።

ፋንፊኔ፣ ነሐሴ ፲፱፻፺፬ ዓ.ም.

ጁኔይዲ ሳዶ

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት መስተዳድር ፕሬዚዳንት

በርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

2) The Vice-Head of the Office shall:

- Represent the head in his absence;
- Perform the duties given by the head

19. Budget

- The budget source of the office shall be:
 - Budget assigned by the Regional Government
 - Income gained from loan and aid, and
 - Fund gained from other sources.e
- The budget specified under sub-article (1) of this article shall be deposited at the National Bank or the bank it represents in the office's name and be utilized to attain the objectives of the council in accordance with the law;
- Funds:
 - Gained form Governmental account shall be administered in accordance with the finance law;
 - Gained form loan and aid shall be administered in accordance with the agreement or directives of the organization or individual who gave the aid or loan, in the absence of this; it shall be administered according to the finance law;

20. Book of Account

- The Office shall have complete and proper books of account.
- The books of account or financial documents shall be audited by the Auditor General of the Region or by other auditor.

21. Duty to Support

Any person or organization shall have a duty to give necessary support to the appropriate organs for the implementation of matters provided in this Proclamation.

22. Power to Issue Directives

The Regional Council may issue directives to implement this Proclamation.

23. Inapplicable Laws

Any proclamation, directive or work practice which is inconsistent with this Proclamation shall not be applicable on matters covered in this proclamation.

24. Effective Date

This Proclamation shall come into effect as of August 11, 2002.

Finfinnee, August 2002.

Juneeydi Sado
President of Oromia
Regional State